

የ 350 ያህል ተ. 06.1/9/14
ሐያ 09/02/2012

ለክቡርት ወ/ሮ መሠረት መስቀሌ
የፕላንና ልማት ኮሚሽን ም/ኮሚሽነር እና
የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ሰብሳቢ
አዲስ አበባ

ጉዳዩ:- የአምቦ ዩኒቨርሲቲ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት
ውጤትና አስተያየትን ይመለከታል፤

ከላይ በርዕሱ የተጠቀሰውን አዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 4 ገጽ የአዲት ሪፖርት
እና 1 ገጽ የሂሳብ መግለጫ ከዚህ ደብዳቤ ጋር አያይዘን የላክን መሆኑን እንገልጻለን፡፡



ከሰላምታ ጋር

ወርቅአቱራሁ ወንድሙ
የከፍተኛ ስምህርት ተቋማት አዲት
ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

ግልባጭ፤

• ለአምቦ ዩኒቨርሲቲ

(ከ4 ገጽ የአዲት ሪፖርት፤ 18 ገጽ የአዲት ግኝቶችና የማሻሻያ ሃሳቦች ፤ 4 ገጽ አባሪ
እና 1 ገጽ የአተገባበር መርሃ-ግብር ቅጽ)

አምቦ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

አምቦ ዩኒቨርሲቲ

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የአምቦ ዩኒቨርሲቲ የተመደበለትን የመደበኛና የካፒታል ሂሳብ በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግሥት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል፡፡

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የዩኒቨርሲቲው ሥራ አመራር ሲሆን የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ የአዲት አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው፡፡

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን ሲሆን ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው፡፡ እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል፡፡

አዲታችን ፡-

- ✚ በሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አህዞችና መግለጫዎችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፤
- ✚ የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፤
- ✚ የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል፡፡

ከዚህም በተጨማሪ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦችና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በናሙና አዲት ማከናወንን ይጨምራል፡፡ የሂሳብ ሪፖርቱ ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውነናል፡፡ ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት ዩኒቨርሲቲው ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች መዛግብት፣ ደጋፊ ማስረጃዎች፣ እንዲሁም በአዲት



ተደራጊው መ/ቤት ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው። አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት የአምቦ ዩኒቨርሲቲ የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።

- ✚ የገቢ/የዕርዳታ/የብድር ሂሳብ ሪፖርት፤
- ✚ የወጪ ሂሳብ ሪፖርት፤
- ✚ የተሰብሳቢ ሂሳቦች ሪፖርት፤
- ✚ የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት፤
- ✚ የዝውውር ሂሳብ ሪፖርት፤
- ✚ የሂሳብ ሚዛን መከራ፤

ለአዲት አስተያየቱ መሰረት የሆኑት ጉዳዮች፤

የዩኒቨርሲቲው የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት እና በመንግሥት ሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት የተዘጋጁ እና የተሰበሰበው ገቢ፤ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፤ ደንብና መመሪያን የጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡-

1. በድምሩ ብር 148,050.00 ተጨማሪ እሴት ታክስ ከክፍያ ላይ ያልሰበሰበና ለገቢ ሰብሳቢ መ/ቤት ገቢ ያላደረገ መሆኑ፤
2. በድምሩ ብር 557,747.60 በጀት ዓመቱን ያልጠበቀ ክፍያ መኖሩ፤
3. በድምሩ ብር 31,497,942.80 በወቅቱ ያልተወራረደ ተሰብሳቢ ሂሳብ መኖሩ፤
4. በድምሩ ብር 60,521,126.73 በወቅቱ ያልተወራረደ ተከፋይ ሂሳብ መኖሩ፤

ከላይ ከተገለፁት ሁኔታዎች በስተቀር የዩኒቨርሲቲው የሂሳብ መግለጫዎች ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም የተመለከተውን የፋይናንስ አቋም እና የበጀት ዓመቱን የሥራ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት ትክክለኛውን ገጽታ ያሳያሉ።

1. ትኩረት የሚያሻቸው ጉዳዮች፤

- 1.1 በወቅቱ ያልተጠናቀቁ የብር 471,644,045.84 ግንባታዎች መኖሩ፤



2. ሌሎች ጉዳዮች፤

ምንም እንኳን በሂሳብ መግለጫዎች ላይ ቀጥተኛ ተፅዕኖ ባይኖራቸውም መሠረታዊና ጉልህ የሆኑ የውስጥ ቁጥጥርና የአፈጻጸም ድክመቶች ቀጥለው ተመልክተዋል፡፡

2.1 የዩኒቨርሲቲው የንብረት አመዘጋገብ፣ አያያዝ እና አጠባበቅ በአዋጅ ቁጥር 649/2001 እና በንብረት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 9/2003 በተገለፁት ሁኔታዎች እና ድንጋጌዎች መፈፀሙን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፤

- ✚ በአዋጅ፣ ወልሶ፣ ጉዳር ካምፓስ ዓመታዊ የንብረት ቆጠራ ያልተደረገ መሆኑ፤
- ✚ የተማሪዎች ምግብ ቤት እስቶር የጤፍ፣ ሩዝ፣ ምስር እና ሱኳር የሚቀመጥበት በቆርቆሮ ቤት የተሰራ፤ ለሌባም የተገለጣ ሲሆን በዝናብ ጊዜም የሚያፈስ መሆኑ፤
- ✚ የተማሪዎች ምግብ ቤት እስቶር ዳቦ ማሸን ሁለት (2) እና ማቡኪያ ሰድስት(6) ያለ ሥራ የቆመ መሆኑ፤
- ✚ የተማሪዎች ምግብ ቤት እስቶር ሱኳር እና ዘይት ወደ ጉዳር ፤አዋጅ እና ወልሶ ካምፓስ ወጪ ተደርጎ ሲወሰድ በሞ/22 ወጪ መደረግ ሲገባው በነጭ ወረቀት ፎርም ወጪ የሚከናወን መሆኑ፤

የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት አደረጃጀትና የውስጥ ቁጥጥር ስርዓት ሲታይ፡-

- ✚ በሁሉም ኮምፒውተሮች ላይ በመደበኛነት የተሻሻሉ ወይም አዲስ ፀረ ሻይረስ ፕሮግራሞች ያላስጫነ መሆኑ፤
- ✚ ህጋዊ የሆነ እና የጸደቀ የሴኩራይቲ/የሚስጥር አስተዳደር የሌለ መሆኑ፤
- ✚ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቀጣይነት እና መልሶ ለማቆቋም ከመስሪያ ቤቱ ወጪ/off-site/ መረጃ ማስቀመጫ የሌለው መሆኑ፤
- ✚ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ለራሱ ተብሎ ስታንዳርዱን ጠብቆ የተሰራ ህንጻ ባለመኖሩ የመረጃ ማዕከሉ በቀላሉ ለብልሽትና ለአደጋ የሚዳርግ የዩኒቨርሲቲው መረጃ ለአደጋ የተጋለጠ መሆኑ፤
- ✚ ህጋዊ እና በሰነድ የጸደቀ የተጠቃሚዎች አስተዳደር መስፈርት እና የአሰራር ስርዓት የሌለ መሆኑ፤

የተሻከርካሪዎች ስምሪት እና አጠቃቀም



- ✚ በዩኒቨርሲቲ ከተሰጡን የተሸከርካሪ ዝርዝር ውስጥ 1 መኪና ተርጋ ቁጥር 4 - 06453 የነዳጅ ጌጅ መቁጠሪያ የማይሰራ መሆኑን፤
- ✚ በዩኒቨርሲቲው ከተሰጡን የተሸከርካሪ ዝርዝር ውስጥ 4 መኪኖች 3-58192፣ 3-58193፣ 3-59476 እና 3-58191 በፌዴራል መንግስት መ/ቤት ሠሌዳ ቁጥር አት ኮድ መዝግቦ መያዝ ሲገባው እስካ ዛሬ በድርጅት ኮድ(3) እንደተያዛ መሆኑን ፤
- ✚ በዩኒቨርሲቲው ከተሰጡን የተሸከርካሪ ዝርዝር ውስጥ 10 ተሸከርካሪዎች 4-06452 ፤ 4-14767፤ 4-01906፤ 4-05030፤ 4-05027፤ 4-03971፤ 4-05370፤ 4-06453፤ 4-14769፤ 4-15355፤ 4-14170 እና 4-17021 ተሸከርካሪው በሊትር የሚጓዘው (ኖርማላይዜሽን) የልተሰራ መሆኑ፤
- ✚ በዩኒቨርሲቲው ከተሰጡን የተሸከርካሪ ዝርዝር ውስጥ 3 ተሸከርካሪዎች 3-59476፣ 4-25899 እና 4-07393 የተገዛበት ዓመታ ምህረት የማይታወቅ መሆኑ፤
- ✚ በዩኒቨርሲቲው ከተሰጡን የተሸከርካሪ ዝርዝር ውስጥ 7 ተሸከርካሪዎች 4-14960፣ 4-15384፣ 4-15454፣ 4-15908 እና 4-18583 የሊብሬ ቁጥር የሌለ መሆኑ፤

2.2 የዩኒቨርሲቲው የውስጥ ገቢ ማመንጫ የሥራ ክፍል በዳይሬክቶሬት ደረጃ ያለው ሲሆን ከመማር ማስተማር ውጪ የተለያዩ አገልግሎት ማለትም ሱቆች፣ ፀጉር ቤቶች፣ የተለያዩ መዝናኛ ሱቆች ኪራይ ገቢ እንዲሁም የውኃና የመብራት ወጪ በዝርዝር የሚያሳይ ማስረጃ በዳይሬክቶሬት የማይመዘገብ መሆኑ፤

በአዲቱ ታውቋል፡፡

*ወርቅአፈራሁ ወንድሙ
የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አዲት
ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር*

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

